

**የበልግ (fall) 2021 የፓኖራማ (PANORAMA) የተማሪ እና የቤተሰብ የዳሰሳ ጥናት ማስታወቂያ እና መልቀቂያ (WITHDRAWAL) ደብዳቤ**

September 27, 2021

ውድ ወላጆች እና አሳዳጊዎች እና አዋቂ (Adult) ተማሪዎች:

**የበልግ (Fall) 2021 የፓኖራማ (Panorama) የተማሪ የዳሰሳ ጥናት፣ ማከሰኞ፣ አክቶበር (October) 12 እንደሚጀመር ስናስታውቅ ደስታ ይሰማናል!**


በፀደይ (spring) 2021 እና ከዚያ ቀደም-በሎ ተደርጎ የነበረውን በዲስትሪክቶ-ደረጃ ያለውን፣ የቤተሰብ እና የተማሪ የዳሰሳ ጥናት ውጤቶችን፤  
[nbit.ly/dcpsresults](http://nbit.ly/dcpsresults) ይመልከቱ።  
በፀደይ (spring) የዳሰሳ ጥናት ሪፖርት ላይ ጎልተው የሚታዩ ነገሮችን በ<https://dcps.dc.gov/surveys> ላይ ያንብቡ።

DCPS እና የትምህርት ቤት አስተዳደሮች፣ ተማሪዎች ስለትምህርት ቤት ተሞክሮቻቸው እና የማህበራዊ እና ስሜታዊ መማር ምን እንደሚያስቡ በተሻለ-ሁኔታ ግንዛቤ እንዲኖራቸው ለመርዳት፤ በ3ተኛ እና ከዚያ በላይ ክፍሎች ውስጥ የሚገኙ ተማሪዎች፣ ለዲሲ የህዝብ ትምህርት ቤቶች፣ የፓኖራማ የተማሪ የዳሰሳ ጥናት (Panorama Student Survey)፤ ስለ ማህበራዊ ስሜታዊ መማር (social emotional learning)፣ ተማሪዎች የዳሰሳ ጥናትን፤ በዓመት-ሁለት ጊዜ፤ እንዲያጠናቅቁ እንጠይቃለን። **በዚህ በልግ (fall)፣ የተማሪ የዳሰሳ ጥናት፣ አክቶበር (October) 12 እስከ አክቶበር (October) 29 ድረስ ክፍት ይሆናል።** እያንዳንዱ ተማሪ፣ የተማሪ የመታወቂያ (ID) ቁጥራቸውን ተጠቅመው በመግባት፣ በ<https://surveys.panoramaed.com/dcps/login> ላይ የዳሰሳ ጥናቱን መሙላት ይችላሉ። አንዳንድ ትምህርት ቤቶች፣ በአንላይን ክፍለ-ጊዜዎች ወቅት ወይም በወረቀት ላይ፣ የዳሰሳ ጥናቱን ያካሂዳሉ።

ልጅዎ እንዲካፈል ካልፈለጉ፣ **ልጅዎ ከዳሰሳ ጥናቱን እንዳይሞላ (opt out) ሊያደርጉት ይችላሉ።** ዕድሜያችሁ 18 ወይም ከዚያ በላይ የሆናችሁ ተማሪዎች ከሆናችሁ፣ ከዳሰሳ ጥናቱ እራሳችሁን ለማስወጣት (opt out ልታደርጉ) ትችላላችሁ። የመውጫው፣ (opt out የማድረጊያው) የመጨረሻ ቀን አክቶበር (October) 8 ቀን ነው። የዳሰሳ ጥናቱ ከተጀመረ በኋላ ከወጡ (opt out ካደረጉ)፣ ልጅዎ በክፍል ውስጥ እንዲሞላ ይጠየቅ ይሆናል። ነገር ግን የሰጡት ምላሽ አይቆጠርም።

በዚህ በልግ (fall)፣ ልጅዎ የፓኖራማ (Panorama) የተማሪ የዳሰሳ ጥናትን እንዲሞላ ካልፈለጉ፣ ወይም፣ የ18 ዓመት ዕድሜ ወይም ከዚያ በላይ የሆናችሁ ተማሪዎች ከሆናችሁ እና የዳሰሳ ጥናቱን መውሰድ ካልፈለጋችሁ፣ እስከ አክቶበር (October) 8 ቀን **2021** ድረስ ይህን ቅጽ ሙሉ።

[የበልግ \(Fall\) 2021 የፓኖራማ \(Panorama\) የተማሪ መውጫ \(Opt-Out ማድረጊያ\)](#)።  
ቅጹን ለመሙላት፣ የልጅዎ የተማሪ የመታወቂያ ቁጥር (ID) ያስፈልግዎታል።



**ይህ የዳሰሳ ጥናት በፍቃደኝነት የሚደረግ እና ሚስጢራዊነትን የጠበቀ ነው።** ልጅዎ እንዲካፈል አያስፈልግም፤ ነገር ግን አስተያየቱ (feedback) በጣም ዋጋ ይኖረዋል። የዳሰሳ ጥናቱ፣ የልጅዎን እውነተኛ የሆነ ተሞክሮን እና አስተያየቶች ብቻ ይጠይቃል። የልጅዎ የውጤት ደረጃው፣ በሰጠው/ችው ምላሾች ምክንያት ተጽዕኖ አይኖርበትም። ሕጉ እስከሚፈቅደው ድረስ፣ የልጅዎ ግላዊ መረጃ የተጠበቀ ይሆናል። በሪፖርቶቹ ላይ፣ የልጅዎ ስም በጭራሽ በጥቅም ላይ አይውልም። በቀደምት ዓመታት እንደተደረገው፣ ከ6-12ኛ ክፍሎች ውስጥ ያሉ ተማሪዎችን፣ ስለ ስታቸው እና ወሲባዊ ማንነት፣ የዳሰሳ ጥናቱ ይጠይቃል። እነዚህ ጥያቄዎች፣ ስታቸው የቀየረ (Transgender) እና ስታቸው የለማረጋገጥ (Gender-Nonconforming) የፖሊሲ መመሪያዎችን በተከተለ ሁኔታ፣ ዲስትሪክቱ ለሁሉም ተማሪዎች፣ እክል የሆነ እንክብካቤን ለማበረታታት ይረዳዋል። ሙሉ በሙሉ በፍቃደኝነት የሚመለስ፣ እና ለመመለስ ምቹ ስሜት የማይሰማቸው ተማሪዎች፣ ጥያቄዎቹን ሊዘሏቸው ይችላሉ።

**የልጅዎን ፍላጎቶች በበለጠ ለመረዳት ትምህርት ቤቶች የዳሰሳ ጥናት ውጤቶቹን ይጠቀማሉ።** የDCPS አንዱ አካል የሆነው፣ ባለ በርካታ ዘርፍ የእርዳታዎች ዘዴ ማኅሳሻነት (Multi-Tiered System of Support initiative (MTSS @ DCPS)፣ አስተማሪዎች እና ሠራተኞች፣ የተማሪዎችን የፓኖራማ ውጤቶችን ጎን-ለጎን - ከቀለም ትምህርት፣ በትምህርት ገበታ መገኘት (attendance)፣ እና የባሕሪያዊ የመረጃ ስብስብ (data) ጋር አድርጎ ለመመልከት የሚያስችላቸውን፣ የፓኖራማ የተማሪ ስኬት ፖርታል (Panorama Student Success portal)ን ይጠቀማል። የፓኖራማ የተማሪ ስኬት (Panorama Student Success)ን በመጠቀም፣ አስተማሪዎች የልጅዎን አማካኝ የውጤት-ደረጃዎች (scores) - በዳሰሳ ጥናቱ ላይ፣ በተለያዩ የSEL ርዕሶች ላይ መመልከት ይችላሉ። ተማሪው የግል ጥያቄዎችን እንዴት እንደመለሰ ማየት የማይችሉ እና ማንኛውም ከተማሪው የእርካታ (Satisfaction) ጥያቄዎች ወይም በጾታ እና በወሲባዊ ማንነት ጥያቄዎች ላይ ማንኛውንም መረጃ መመልከት አይችሉም። መድረኩ (The platform) ጥበቃው የተረጋገጠ (secure) እና በአስተማሪዎች ወይም በተማሪው ትምህርት ቤት ውስጥ ባሉ ሠራተኞች ብቻ ሊገኝ የሚችል ነው።

የፓኖራማ የተማሪ የዳሰሳ ጥናት (Panorama Student Survey) እና የፓኖራማ የተማሪ ስኬት መድረክ (Panorama Student Success platform)፣ በDCPS ስራ ውስጥ ከፍተኛ ዋጋ ያላቸው ክፍሎች ናቸው። ስለ ፓኖራማ የተማሪ የዳሰሳ ጥናት (Panorama Student Survey) እና ስለ ፓኖራማ የተማሪ ስኬት መድረክ (Panorama Student Success platform) ማንኛውም ጥያቄዎች ካለዎት፣ ወይም ተማሪዎቹ የሚያገኙቸው የዳሰሳ ጥናት ጥያቄዎችን ለማየት ከፈለጉ፣ እባክዎ በ<https://dcps.dc.gov/surveys> ይጎብኙ።

ከሰላምታ ጋር፣  
የዲሲ የህዝብ ትምህርት ቤቶች